



7", 0, W", %/3+, . /%7#( (% ' /% 0) , , +W", %620#636%+302/#' . %' 0W", %' ((, -, AS%PQR: B=%) ' 30\$, %\$, , %  
70#//, . %2-0, , 6, . /%)' . +#/#' . \$%2. +%B1, 0\$, 2\$%=-/3+, . /%T, 83#0, 6, . /\$%W' 0%P. /0\*%&' (#)' \*%<

9< ?((%2&&(#)2/#' . \$%W' 0%+, 4, 06, . /%7#( (% , %) ' . \$#+, 0, +%7#/' '#. %GU%7' 0D#. -%+2\*\$%<

)< !", %#. 2(%+, )#%#'. %' 0%2\$\$, \$\$#. -%2. +%02. /#. -%2%+, 4, 06, . /% 4%) ' 66, . ), 6, . /% 4%/3+#, \$%#%, \$%7#/' '%', %  
T, -#\$/020%2. +%W 0#. )#&2( @K", 0, %2%\$/3+, . /AS%0, 83, \$/W' %+, 4, 0%#E", 0%) ' 66, . ), 6, . /% 4%/3+#, \$%\$%  
0, 43\$, +5W", %/3+, . /% ' 2\$%2%0#-' /% 4%2&&, 2(%\$, , W", %' ((, -, AS%B1, 0\$, 2\$%=-/3+, . /% ' 6&(2#. /\$%2. +%?&&, 2(\$%  
&' (#)' \*5%0, 4, 0W' %' //&\$MEE)#/#&' #. /, @B(+@, +3@23E#. /, 0. 2/#' . 2(E&' (#)#, \$E<

+< V, 4, 06, . /%7#( (% , %) ' 0+, +% . %W TR=W=%7#/' '#. %GX%+2\*\$% 4%0, #. -%02. /, +@

F4H4@ . )</0\$<+' \$, ' 1,<%) (5,&0A)0<%0(,=5,<%) (0\$%,

2<



' 3/(# , +%0, (' 7@%

%

+< =3\$&, . +, +%3+, . /\$%63\$/%29#+, %0\*%'' , %) ' . +##/ . \$% 4%'' , #0%3\$&, . \$# ' . %0' 6%3+/3+#, \$%2. +%63\$/%2+' , 0, %' % 2. \*%7, (420, %2. +%2))' 66' +2/#' . %2002. - , 6, . /\$%# . %&(2), 5%2\$%+, / , 06# . , +%0\*%'' , %C, 2+% 4% R. / , 0. 2/#' . 2(E10# . )#&2@%

%

, < =/3+, . /\$%7'' '%21, %0, . . %3\$&, . +, +% 0%6' 0, %''2. %HY%+2\*%62\*% , , +%'' %) ' . /2)/%N, &20/6, . /% 4% R66#-02/#' . @1(, 2\$, %\$, %) ' . /2)/%+, /2#(\$%2/10% //&\$MEE#66#@' ' 6, 2442#0\$@- ' 1@3E'' , (&L\$3&&' 0/E' . /2)/L3\$<@%

%

4< %4%\$&, )#2(%#0)36\$/2. ) , \$% 0#5%W'' , %3+, . /%63\$/%29#+, %0\*%'' , %) ' . +##/ . \$% 4% #5% 0% , 0%3\$&, . \$# ' . %7''#)''% 7#((%+, &, . +% . %'' , %7, (420, %2. +%2))' 66' +2/#' . %2002. - , 6, . /\$%# . %&(2), %' 0% 2)''%3+, . /%2. +%7''#)''%7#((% 9, %+, / , 06# . , +%0\*%'' , %C, 2+% 4%R. / , 0. 2/#' . 2(% ' ((, -, E10# . )#&2@%

%

%

-< K'' , 0, %2&&(#, +5%2%3\$&, . \$# ' . % 4% . 0' (6, . /%7#((%6&2)/%'' , %3+, . /A\$% ' P%2. +%7#((%0, %0, )' 0+, +% . % ITR=W=@1'' , %3\$&, . \$# ' . %7#((%'' , 0, 4' 0, %0, %1#\$#9(, %' %'' , %N, &20/6, . /% 4%C' 6, %?442#0\$%R66#-02/#' . <@%

%

''< !'' , %&, 0# + % 4%3\$&, . \$# ' . %7#((% ' /%0, %# . )(3+, +%# . %2//, . +2. ) , %)2()3(2/#' . \$@%



. )</0\$<+ '\$,1&' 8,9%0\$ (+\$: <^\*2' ' 4%7'' , . %2%/3+, . /%\$%0, 6' 1, +%0' 6%)'' ' (% 0%) (2\$\$%# 0%2%&, 0# +% 4%#6, @%?4/, 0%2% \$3\$&, . \$# ' 5%'' , \*%7#(90, /30. %' %%)'' ' (% 0%) (2\$\$%#<' , . %)' . \$#+, 0# . -%3\$&, . +#. -%2%/3+, . /5%'' , % 0#.) #&2(%63\$/%2D, % . /' % 2)' 3. /%'' , %+#03&/# ' . %' %\* 30%'' #(+a\$%, 20. #. -5%'' , #0#+#29#(/#\*5%'' ' 6, %)#)36\$/2.) , \$5% +3)2/#' . 2(% , , +\$@

. )</0\$<+ '\$, 1,0\$&' 480\$%#%# ' %\$3\$&, . +% . 0' (6, . /%6, 2. \$%'' % , 6&' 020#(\*%&3/%/3+#, %\$ . %'' (+%2+1# 30. 5%+ , (2\*5% &' \$/&' . , <@# 0' 1#+, 0\$%+ %''#%#%# ' /#4\*# . -%'' , % , &20/6, . /% 4%P+3)2/#' . 5%'' 0' 3-'' % TR=VV=% 4%'' , %\$3\$&, . \$# ' . % 4% . 0' (6, . /%?%\$/3+, . /%62\*%0, 83, \$/%2% , 6&' 020\*%\$3\$&, . \$# ' . %' %\$% 0%' , 0% . 0' (6, . /% . %'' , %-0' 3. +\$% 4%) ' 6&2\$\$# ' . 2/ , % ' 0%) ' 6&, ((# . -)#)36\$/2.) , \$@%#&0' 1#+, 0%62\*%2(\$' % . #/2/, %\$3\$&, . \$# ' . % 4%2%/3+, . /A\$% . 0' (6, . /%+3, %' %6#9, ''21# 30% ' 4%'' , %\$/3+, . /@%#/%\$#6&' 0/2. /%'' % ' / , %'' , %6, 2. #. -\$% 4%'' , % , 06\$%# 0%''#%)' . / , 0/%%\$3\$&, . \$# ' . % 4% . 0' (6, . /%\$% ' /% . , ) , \$20#(\*+3, %' %6#9, ''21# 30%#%\$3\$&, . \$# ' . % 4% . 0' (6, . /%62\*%2(\$' % , #/#2/, +%#%'' , %\$/3+, . /@%

P<9,7' \$ (+# '\$,0R6->,0, 83#0, \$%''2/%3. +, 0LGYL\* , 20L' (+%/3+, . /%62# . /2# . %\$3#/29(, %2))' 66' +2/#' . 5%\$3&&' 0/2. +% - , . , 02(%7 , (420, %2002. - , 6, . /\$@c. +, 0LGYL\* , 20L' (+%/3+, . /%62\*%\$/2\*%7#/'%2%&20, . /% 0%\$3#/29(, %0, (2/#1, % 05%4%''#%\$#%\$% ' /%&' \$5#9(, 5%'' , \*%62\*%\$/2\*%# . %2))' 66' +2/#' . %2&&0' 1, +%#%'' , #0% +3)2/#' . %&0' 1#+, 0@%

S" JO: <49%+T0,3&' T<+ '\$<,9\$ (,N049%0 (@' \*) 80\$%9%# '\$ ,

JO: <49%+T0,3&' T<+ '\$< ,

I 0#12)\*%?) /%G` YY% : /'<%  
P+3)2/#' . % , 01#) , \$%# 0%B1, 0\$, 2\$%=/3+, . /%?) /%HUUU% : /'<%  
P+3)2/#' . %?) 0, +#/2/#' . % 4%\$' . L=/2/ , %=-)'' ' (\$<%?) /%HUGd% >(+<%  
S2/#' . 2(% ' + , % 4% 02)/#) , %' 0% 0' 1#+, 0\$% 4%P+3)2/#' . %2. +% 02# . #. -%# %B1, 0\$, 2\$%=/3+, . /%#HUGY% : /'<%  
P+3)2/#' . % B1, 0\$, 2\$%=/3+, . /%<%?) /%HUGY% >(+<%  
%

!''#%&' (#)\*%\$%# % , %0, 2+%. %)' . N3. )/#' . %7#/'% /' , 0%&' (#)#, \$%2. +% ' ((, - , %-3#+, (# , \$%# , @%

%

- ' [@G%# 0#12\)\\*%# ' \(#\)\\*%](#)
- ' [d@G%# /3+, . /% 0' / , \)/#' . %# ' \(#\)\\*%](#)
- ' [GU@F%G@%? . /#LV#\)0#6# . 2/#' . %# ' \(#\)\\*%](#)
- ' [GG@%# ' 663. #/'%# ' 6&\(2# . /\\$%2. +% , , +92\)D%# ' \(#\)\\*%](#)